

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (በየጥ)

1. የ2019-2020 የትምህርት ቤት ምርጫ ምዝገባ የሚከፈተው መቼ ነው? **9:00 ኤ.ም ጃንዋሪ 11 - 4:00 ፒ.ኤም ፌብሩዌ 8፣ 2019**
2. በ2019-2020 ክፍት የምዝገባ ወቅት የትኞቹ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ?
የአረብ ማውገፍን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሰራ ቴክኖሎጂ መስክና የማግኔት ፕሮግራም፣ ቻርተር፣ የሰራተኛ ልጅ ተማሪዎች የማዘዋወር ጥያቄ፣ ኮራል-ውድ/ሃውቶርን ፓርትሲፒሽን፣ ሮናልድ ማክኔር ዲስክሽን ለርኒንግ አካደሚ፣ ሀውስ ቢል 251፣ አ.መርሽን ድዋል ላንጎጅስ ፕሮግራም፣ ኢንተርናሽናል ባካሎሬት፣ ማግኔት፣ ሞንትሶሪ፣ ሴናቴ ቢል 10 እና የጃርሊ ለርኒንግ ማዕከል።
3. በመረጃ መረብ አማካኝነት ማመልከት እችላለሁ? አዎ፣ የመረጃ መረብ ማመልከቻ በሚከተለው ድረ ገጽ ይገኛል <http://www.yourchoicedekalb.org>
4. የ2019-2020 የትምህርት ቤት ምርጫ ማመልከቻዎች የት እና መቼ መታየት ይችላሉ?
በመረጃ መረብ ላይ <http://www.yourchoicedekalb.org>
5. የት ማመልከት እችላለሁ?
በኮምፒዩተር በመጠቀም (በድረ ገጽ)፣ በአካባቢው በሚገኝ ላይ-ብራራ ውስጥ (በድረ ገጽ)፣ በአካባቢው በሚገኝ ትምህርት ቤት (የወረቀት ማመልከቻ ይገኛል)፣ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች ክፍት የምዝገባ ቦታዎች፡- 1192 Clarendon Ave, Avondale Estates, GA 30002
6. ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም ለመመዘገብ ኢ.ሜይል አድራሻ ያስፈልገኛል?
አዎ። አዲስ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች የመረጃ መረብ መለያ ለመክፈት የኢ.ሜይል አድራሻና የይሌቱ ቃል ያስፈልጋል።
7. ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም ለመመዘገብ የወላጅ መለያ ያስፈልገኛል?
አዎ። ለ2019 - 2020 የትምህርት ዓመት ማመልከቻ ለማስገባት ሁሉም ወላጆች መለያ እንዲፈጥሩ አዲሱ የድረ ገጽ የትምህርት ምርጫ መመዘገቢያ ያስገድዳል።
8. ልጄ/ጅቴ የግል ወይም የቤት ውስጥ ትምህርት ተማሪ ከሆነ/ነች ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም መመዘገብ እችላለሁ?
አዎ። ምዝገባው ክፍት በሆነበት ጊዜና ከዚያም በኋላ ወላጅ ወይም ህጋዊ አሳዳጊው የዴካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት ነዋሪ መሆን ይኖርባቸዋል።
9. ለእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም የሚጠየቁ መስፈርቶችን የት ማግኘት እችላለሁ?
ሁሉም የሚጠየቁ መስፈርቶች ከሚከተለው የትምህርት ቤት ምርጫ ድረ ገጽ ማግኘት ይቻላል <http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/>
10. ማመልከቻውንና ደጋፊ ሰነዶችን በደብዳቤ መላክ እችላለሁ?
አይችሉም። ማመልከቻ እና ደጋፊ ሰነዶች በድረ ገጽ ላይ መላክ አለባቸው።
11. ከአንድ በላይ ለሆኑ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች ማመልከት እችላለሁ?
አዎ። በታተመው መስፈርት መሰረት ልጅዎ መስፈርት ለሚያሟላበት ማንኛውም ፕሮግራም ማመልከት ይችላሉ። ነገር ግን፣ በእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም የምርጫ ገደብ አለ።
12. በትምህርት ምርጫ ፕሮግራም ተሳታፊ ለመሆን የሚመረጡ ተማሪዎች የሚመረጡት እንዴት ነው?
ተማሪዎች የሚመረጡት በዘፈቀደ እጣ በሚያወጣ አውቶማቲክ የምርጫ ሂደት አማካኝነት ነው።
13. የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም ዕጣዎች የሚደረጉት የት እና መቼ ነው?
የትምህርት ቤት ምርጫ የመጀመሪያ ዕጣዎች የሚደረጉት ማርች 2019 ላይ ነው። ውጤቶች ማርች 22፣ 2019 ከ5:00 ፒ.ኤም በኋላ ኢ.ሜይል ይደረጋሉ። አስፈላጊ ከሆነ፣ ተጨማሪ ዕጣዎች ከጁን - አገስት 2019 ድረስ ይደረጋሉ።
14. የዘገየ የትምህርት ቤት ምርጫ አመልካቾች ተቀባይነት ይኖራቸዋል?
አዎ። ነገር ግን፣ ዘገይተው የመጡ ማመልከቻዎች እንደሚመደቡ ዋስትና አይኖራቸውም። ዕጣው ከወጣ በኋላ እና ሁሉም የተመረጡ ተማሪዎችና በተጠባባቂነት የተመዘገቡ ተማሪዎች ቦታ ካገኙ በኋላ ተማሪ ቦታዎች ካሉ፣ ዘገይተው ያመለከቱትም ማመልከቻቸው ይታያል። የዘገየ አመልካቾችን ምደባ በተመለከተ የትምህርት ቤት ምርጫ ቢሮው ወላጆችን ያሳውቃቸዋል። ከሚከተለው ጊዜ በኋላ ምደባ አይደረግም 4:00 ፒ.ኤም አገስት 30፣ 2019።
15. ወላጆች የሚደውቁት እንዴት ነው?
የትምህርት ቤት ምርጫ ቢሮው የዕጣ ውጤቶችን በተመለከተ በኢ.ሜይል አማካኝነት ለእያንዳንዱ አመልካች ያሳውቃል። የተማሪ መረጃ በስልክ አይነገርም። የልጅዎን የእጣ ሁኔታ ለማየት እጣ በወጣበት ቀን ከ5:00 ፒ.ኤም ጀምሮ ወደ <http://www.yourchoicedekalb.org> ይግቡና «ዳቨርድ» ይምረጡ።
16. ለፕሮግራም ከተመረጡ በስተቀር በትምህርት ምርጫ ፕሮግራም የትምህርት ጣቢያ መመዘገብ ያለብኝ መቼ ነው?
ተቀባይነት እንዳገኙ ሲገለጹ በሚጠቀሰው ቀን-ገደብ ውስጥ ወላጆች ወደ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም የትምህርት ጣቢያ በመቅረብ መመዘገብ ያለባቸው ሲሆን፣ ይህ ካልሆነ ግን፣ እድሉ መስፈርት ለሚያሟላው ቀጣይ በተጠባባቂነት ዝርዝር ውስጥ ያለ አመልካች ይወስዳል። የመመዘገቢያው ቀን ምርጫ ማሳወቂያው ላይ የሚገለጽ ይሆናል።
17. ለትምህርት ምርጫ ፕሮግራሞች የትራንስፖርት አገልግሎት ይቀርባል?
ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች በጣም የቅርብ ጊዜው የዴካልብ ካውንቲ የትራንስፖርት ፖሊሲ ተግባር ላይ ይውላል። በ2019-2020 የትምህርት ዓመት ወደ አረብ ማውገፍን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ቻምፒዮን ተምህርት ቤት እና ማግኔት ፕሮግራሞች የሚያደርስና የሚመልስ ትራንስፖርት ለማግኘት ተማሪዎች በአካባቢያቸው በሚገኙ የተመረጡ የሳተላይት ፒካፕ ቦታዎች ሪፖርት ያደርጋሉ። የቲም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የአካባቢ የትራንስፖርት አገልግሎት ያገኛሉ።
18. ለትምህርት ምርጫ ፕሮግራሞች ምደባ የሚያበቃው መቼ ነው? እስከ አገስት 30፣ 2019፣ 4:00 ፒ.ኤም ድረስ ክፍት ቦታዎች ይሞላሉ።
19. የ2019-2020 የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን የት ማግኘት እችላለሁ?
ተጨማሪ መረጃ በሚከተለው አድራሻ ይገኛል <http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/>
20. በመለያ መግባት እና ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ማንን ማነጋገር እችላለሁ? በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉ 678-676-0050
21. ስለማመልከቻው ወይም ስለ ፕሮግራም መረጃ ለማግኘት ማንን ላነጋገር? ምዝገባው ክፍት ሆኖ በሚቆይበት ጊዜ፣ እባክዎ የትምህርት ቤት ምርጫ ቢሮን በሚከተለው ስልክ ያነጋግሩ 678.676.0050 ወይም ኢ.ሜይል ለሚከተለው አድራሻ ይላኩ School Choice@dekalbschoolsga.org

ቀን-ገደቡ የዲሴምበር የአስተዳደር ቢሮ ስራ በማይሰራበት ቀን ከዋለ፣ የሰነዶቹ ቀን-ገደብ ቀጣይ የሰራ ቀን ይሆናል። የጊዜ ገደቡን ዲስትሪክቱ እንዳስፈላጊነቱ የመቀየር መብት አለው። ቀን-ገደቡ ላለፈባቸው ምንም ልዩ ሁኔታ አይኖርም።